

# Grammatikübersicht

## አጠቃላይ የሰዋሰው ግሰረጃ

### A Übersicht über die Satzgliedstellung የቃላት አገባብ ስርዓት

#### I. Das Verb und seine Ergänzungen ግሰና መሙዋያዎቹ

በጀርመንኛ ቋንቋ ግሶች የአንድ አረፍተ-ነገር ማእከላዊ አካላት ናቸው። በመጀመሪያው ክፍል የቋንቋ ኮርሳችን ሌሎቹን ሶስት ዋና ዋና የአረፍተ-ነገር ክፍላት እንደሚከተለው አስተዋውቀናል።

1. Die Nominativ-Ergänzung / ባለቤት
2. Die Qualitativ-Ergänzung / መሙያ
3. Die Akkusativ-Ergänzung / ቀጥተኛ ተሳቢ.

1. Die Nominativ-Ergänzung / ባለቤት  
እያንዳንዱ አረፍተ-ነገር ባለቤት አለው። ለምሳሌ - መስተአምርና ስምን፣ መጠሪያ (ደምበኛ) ስምን ወይም ተውላጠ ስምን ያቀፈ ሊሆን ይችላል።

2. Die Qualitativ-Ergänzung / መሙያ  
ይህ አንድ ወይም ብዙ ቃላትን የሚያቅፍ ክፍል ሲሆን መሙያዎቹ የአንድን አረፍተ-ነገር መንፈስ የተጠናቀቀ ያደርጋሉ። በአረፍተ-ነገር ውስጥ የሚቀመጡት በመጀመሪያ ደረጃ የመሆንን sein እና የመባልን heißen ግሶች በመከተል ነው።

Nominativ-Ergänzung ባለቤት	Verb	Qualitativ-Ergänzung መሙያ
Ich	bin	neugierig.
Das	ist	schlimm.
Herr Meyer	ist	müde.
Er	ist	chaotisch.
Menschen	sind	seltsam.
Du	bist	unhöflich.
Das Zimmer	ist	frei.
Andreas Schäfer	ist	Portier.
Die Hotelchefin	heißt	Frau Berger.
Das	ist	ein Lied.

ሰዎችን አስመልክቶ ስለ አንድ የአረፍተ-ነገር ባለቤት ጥያቄ በሚቀርብበት ጊዜ የጥያቄው ተውላጠ ስም wer? (ማን?) የሚል ይሆናል። በግሉዝ ጸታዎች ዘንድ የሚያገለግለው የጥያቄ ተውላጠ ስም ደግሞ was? (ምን?) የሚለው ነው።

3. Die Akkusativ-Ergänzung / ቀጥተኛ ተሳቢ  
 ቀጥተኛው ተሳቢ የተወሰኑ ግሶችን ተከትሎ በአረፍተ-ነገሮች ውስጥ ይገባል። በዚህ በቋንቋ ኮርሳችን የመጀመሪያ ክፍል የተጠቀምንባቸው ግሶች የሚከተሉት ነበሩ።

anrufen	haben	mögen	suchen
bestellen	hören	nehmen	schreiben
bleiben	kaufen	probieren	spielen
brauchen	kennen	putzen	stören
einladen	kosten	rauchen	studieren
essen	lesen	recherchieren	trinken
finden	lieben	sagen	überlegen
fragen	machen	sehen	verkaufen
glauben	meinen	singen	verstehen

Nominativ-Ergänzung ባለቤት	Verb	Akkusativ-Ergänzung ቀጥተኛ ተሳቢ
Die Frau Herr Meier Frau Berger Andreas Er	probiert sucht bestellt sucht verkauft	eine Bluse. ein Zimmer. einen Salat. seine Kassetten. sie.

ስለ አንድ የአረፍተ-ነገር ቀጥተኛ ተሳቢ በሚጠየቅበት ጊዜ ለሰው wen? (ማን?) ለግሉዝ ጾታ ደግሞ was? (ምን?) የሚሉት ቃላት ጥቅም ላይ ይውላሉ።

II. Satztypen: Aussage- und Fragesatz  
 የአረፍተ-ነገር አይነቶች፣ አሰረጂና የጥያቄ አረፍተ-ነገሮች

አረፍተ-ነገሮች በሶስት አይነት ሊከፋሉ ይችላሉ።

1. አሰረጂ አረፍተ-ነገር Das ist Andreas
2. የጥያቄ አረፍተ-ነገር  
 ሃ/ በጥያቄ ተውላጠ ስም Woher kommt er? Was macht er?  
 ለ/ ያለ ጥያቄ ተውላጠ ስም Ist noch ein Zimmer frei?
3. ትእዛዛዊ አረፍተ-ነገር Bleib zu Hause!

የግሶች አቀማመጥ በአረፍተ-ነገር ውስጥ፣  
 I: በአሰረጂ አረፍተ-ነገሮች ውስጥ ግሱ የሚቀመጠው ከባለቤቱ ቀጥሎ በሁለተኛው ስፍራ ነው።  
 II: ለጠያቂ ተውላጠ ስምና ያለ ትእዛዛዊ መልክ ጥያቄ በሚቀርቡባቸው አረፍተ-ነገሮች ውስጥ ደግሞ ግሱ የመጀመሪያውን ቦታ ይይዛል።

	Verb		
I	Das	ist	} አሰረጂ አረፍተ-ነገሮች
	Er	kommt	
	Er	schreibt	} በጠያቂ ተውላጠ ስም የቀረቡ ጥያቄዎች
	Woher	kommt	
	Was	macht	

II

	<b>Verb</b>		
	Bist Ist	du glücklich? noch ein Zimmer frei?	} ያለ ጠያቂ ተውላጠ ስም የቀረቡ ጥያቄዎች
	Bleib Probieren	zu Hause! Sie mal!	

III. Die Position der einzelnen Satzglieder

የእያንዳንዱ የአረፍተ-ነገር ክፍል አቀማመጥ ስርአት

1. im Aussagesatz / በአስረጃ አረፍተ-ነገር ውስጥ

ሃ/ ይህ በመሰረቱ የተለመደውን የቃላት አቀማመጥ ስርአት ይመለከታል።

Nominativ-Ergänzung ባለቤት	<b>Verb</b>	Ergänzungen መሙያ/ተሳቢ
Ich Dr. Thürmann Frau Berger Du	bin kommt sucht weist	müde. aus Leipzig. genau das Buch. das doch.

ለ/ አንድን ነገር በተለይ ለማስረገጥ በተፈለገ ጊዜ ማጠንከሪያ የሆነው ቃል በአረፍተ-ነገሩ መጀመሪያ ቀድሞ እንዲቀመጥ ይደረጋል። ይህ አብዛኛውን ጊዜ በስሜታዊ አነጋገሮች ዘንድ የተለመደ ነው።

	ተሳቢ - መሙያ ቀጥተኛ ተሳቢ	<b>Verb</b>	ሳቢ - መሙያ ባለቤት
ለምሳሌ፤ ወሮ/በርገር እንደተደሰተች ስታስረዱ... አንድሬያስ መናደዱን ሲገልጽ...	Genau das Buch .. Das	suche weist	ich! du doch!

2. Die Satzklammer / ሞዳል የሚነጣጠሉ ግሶችን ባቀፉ አረፍተ-ነገሮች ውስጥ ያለ የቃላት ስርአት።

ሃ/ ሞዳሉ ግስ በአረፍተ-ነገር ውስጥ ሁለተኛው አካል ሲሆን በርሱው ላይ ጥገኛ የሆነው ንኡስ አንቀጽ በመጨረሻው ስፍራ ይቀመጣል። ሞሳሌ - Herr Meier möchte noch eine Nacht bleiben.

ሞዳል ግሶች የሚባሉት የአንድን ሁኔታ ወይም ድርጊት ይዘታ አቅርበው የሚያሳዩ ግሶች ናቸው። እነዚህ - መቻል፣ መሻት፣ መውደድ፣ መፍቀድ፣ መፈለግ፣ መገደድና የመሳሰሉት ይሆናሉ።

ለ/ የሚነጣጠል ተቀጥሎ ባለቸው ግሶች ዘንድ ደግሞ የግሱ የመጀመሪያ ክፍለ-ቃል ወደ አረፍተ-ነገሩ መጨረሻ ይሸጋሸጋል። ሞሳሌ፣ Dr. Thürmann reist morgen nach Berlin ab.

		Satzklammer ተውሳከግሳዊ ሃረግ	
			1. Verb-Zusatz/ ተነግሮ - ክፍለ-ቃል 2. <b>Verb</b> ንኡስ አንቀጽ
Wer Herr Meier Dr. Thürmann	reist möchte reist Möchten Komm	morgen noch eine Nacht morgen Sie noch eine Nacht doch	ab? bleiben. ab. bleiben? mit!

3. Die Negation nicht / አፍራሽ ወይም አሉታዊው ቃል (nicht) ተውሳከ ግሱ nicht ጥቅም ላይ የሚውለው ግሶችን ለማፍረስ ነው።  
ሃ/ አፍራሹ ቃል ቀለል ግስና ቀጥተኛ ተሳቢ ባቀፉ አረፍተ-ነገሮች ውስጥ በመጨረሻ ስፍራ ይቀመጣል።

	<b>Verb</b>	Akkusativ-Ergänzung ቀጥተኛ ተሳቢ		Negation አፍራሽ
Die Frau Warum Hanna	probiert probiert singt Kaufst Trink	die Frau	die Bluse die Bluse	nicht. nicht? nicht. nicht? nicht!
		du	das Buch das Bier	nicht? nicht!

ለ/ በሌሎች ብዙ ሁኔታዎች nicht በአረፍተ-ነገር ውስጥ ከሚገኝ የመጨረሻ ቃል ቀድሞ የሚገባበትም ጊዜ አለ። nicht የአረፍተ-ነገርን መሙያ ዘርፍ ይቀድማል። በሞዳል ግሶች ዘንድ ደግሞ በአረፍተ-ነገር መጨረሻ ከሚገኘው ንኡስ አንቀጽ በፊት ይቀመጣል። nicht በተነጣጣይ ግሶች ዘንድም በአረፍተ-ነገር መጨረሻ ከሚገኘው ተነግሮ የመጀመሪያ ክፍለ-ቃል ይቀድማል።

	<b>Verb</b>	Negation	
Er Sie Herr Meier Warum Dr. Thürmann	ist singt möchte möchte reist Komm	sie die Bluse	nicht müde. } Verb + Qualitativ-Erg. nicht gern. } Verb + መሙያ nicht schlafen. } Verb + Infinitiv nicht kaufen? } Verb + ንኡስ አንቀጽ nicht ab. } Verb + Verbzusatz nicht mit! } Verb + ተነግሮ ክፍለ-ቃል

ማሳሰቢያ፣ Nicht ምን ጊዜም ቢሆን ከግስ ቀድሞ አይቀመጥም!

4. Die Partikeln / denn, doch, ja, mal, wohl, sowieso የሚሉት አገባቦች፣ እነዚህ ቃላት በአስረጃ አረፍተ-ነገሮች ውስጥ የሚከበቱት ከግሱ ቀጥለው ነው። በጥያቄ አረፍተ-ነገሮች ውስጥ ደግሞ ከግሱ ቀጥሎ የሚቀመጠውን ባለቤት ይከተላሉ።  
denn ጥቅም ላይ የሚውለው በጥያቄ አረፍተ-ነገሮች ውስጥ ብቻ ነው።

ja በአስረጂና ትእዛዛዊ እንጂ በጥያቄ አረፍተ-ነገሮች ውስጥ አይገባም።  
 wohl/sowieso በአጠቃላይ ጠያቂ ተውላጠ ስሞችን ባቀፉ የጥያቄ አረፍተ-ነገሮች ውስጥ ሊገቡ አይችሉም።

	<b>Verb</b>		<b>አገባብ / Partikel</b>	
Das Sie Ich Da Ich Sie Das	ist brauchen komme ist bestelle sind ist	jetzt	doch doch ja. ja mal. wohl sowieso	unhöflich. das Geld. Ihre Brille. ein Kobold? vorbei.
Was	möchten Reisen	Sie Sie	denn denn	essen? ab?

**B Position der einzelnen Satzglieder**  
 የአረፍተ-ነገር ክፍላት አቀማመጥ

**I. Verben / ግሶች**

**1. Verbkonjugation Präsens der regelmäßigen Verben / የተደጋጋሚ (ሬጉላር) ግሶች እርባታ ባሁን ጊዜ መልክ**

በጀርመንኛ ግሶች አንዳጠቃቀማቸው መልካቸውን ይለዋውጣሉ። ይህም አንድ ግስ በአንደኛ፣ በሁለተኛና በሶስተኛ መደብ ሰው መልክ እንዲሁም በነጠላ ወይም በብዙ ቁጥር ጥቅም ላይ ሲውል አበቃቁን ይለወጣል ማለት ነው። በጀርመንኛ ቋንቋ ብዙዎች ግሶች ተደጋጋሚ (ቋሚ) ናቸው። በሌላ አነጋገር መሰረት ወይም ግንዳቸውን አይቀይሩም። የግሱን መሰረት -en የሚለውን ማብቂያ ከንኡስ አንቀጽ አውጥቶ በመሰረዝ ማግኘት ይቻላል። ግሶች በመዝገቡ-ቃላት ውስጥ ሰፍረው የሚገኙትም በንኡስ አንቀጽ መልክ ነው። ምሳሌ፤ ንኡስ አንቀጽ = kommen የግስ ግንድ = komm -

ንኡስ አንቀጽ	ነጠላ ቁጥር			የብዙ ቁጥር		
<b>kommen</b>	ሰው	የግስ ግንድ	የግስ ማብቂያ	ሰው	የግስ ግንድ	የግስ ማብቂያ
1. መደብ	ich	komm	e	wir	komm	en
2. መደብ (ዘወትራዊ) (አክብሮታዊ)	du Sie	komm komm	st en	ihr Sie	komm komm	t en
3. መደብ	er/sie	komm	t	sie	komm	en

2. Besonderheiten im Präsens / አጠቃላይ ሀግጋትን የማይከተሉ ግሶች ባሁን ጊዜ መልክ

ሃ/ የግሰ ግንዳቸው በ -d ወይም -t የሚያበቃ ግሶች በሁለተኛና በሶስተኛ መደብ ሰው ነጠላ ቁጥር ጥቅም ላይ ሲውሉ -est እና -et የሚሉትን ማብቂያዎች ይጨምራሉ።  
 arbeit -en: du arbeitest, er areitet  
 find -en: du findest, er findet

ለ/ ግንዳቸው በ -s ወይም -ß የሚያበቃ ግሶች በሁለተኛው መደብ ሰው ነጠላ ቁጥር በ -t ይፈጸማሉ።  
 heiß-en: du heiß-t

ሐ/ Verben mit Vokalwechsel / አናባቢ ወይም ድምጽ ሰጭ ፊደላቸውን የሚለዋውጡ ግሶች፤ በጀርመንኛ የተወሰኑ ግሶች ህገ-ወጥ ወይም ከተለመደው ደንብ ውጭ የሆኑ ናቸው። እነዚህ ባሁን ጊዜ መልክ በሁለተኛና ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቁጥር የግንዳቸውን አናባቢ ፊደል ይቀይራሉ።  
 lesen: du , er liest                                    sehen: du siehst, er sieht  
 sprechen: du sprichst, er spricht                nehmen: du nimmst, er nimmt  
 essen: du ißst, er ißt

3. Verbkonjugation von haben / የመኖር ግስ አርባታ

haben	ያሁን ጊዜ		ያለፈ ጊዜ	
	ነጠላ ቁጥር	የብዙ ቁጥር	ነጠላ ቁጥር	የብዙ ቁጥር
1. መደብ ሰው	ich habe	wir haben	ich hatte	wir hatten
2. መደብ ሰው (ዘወትራዊ) (አክብሮታዊ)	du hast Sie haben	ihr habt Sie haben	du hattest Sie hatten	ihr hattet Sie hatten
3. መደብ ሰው	er hat sie hat	sie haben	er hatte sie hatte	sie hatten

4. Verbkonjugation von sein / የመሆን ግስ አርባታ

sein	ያሁን ጊዜ		ያለፈ ጊዜ	
	ነጠላ ቁጥር	የብዙ ቁጥር	ነጠላ ቁጥር	የብዙ ቁጥር
1. መደብ ሰው	ich bin	wir sind	ich war	wir waren
2. መደብ ሰው (ዘወትራዊ) (አክብሮታዊ)	du bist Sie sind	ihr seid Sie sind	du warst Sie waren	ihr wart Sie waren
3. መደብ ሰው	er ist sie ist	sie sind	er war sie war	sie waren

5. Verbkonjugation von wissen und vom Modalverb mögen / (Präsens)  
 የwissen (ማወቅ) እና የሞዳል ግስ mögen (መውደድ) እርባታ  
 (ያሁን ጊዜ)

	wissen		mögen					
	ነጠላ	ቁጥር	የብዙ	ቁጥር				
1. መደብ ሰው	ich	weiß	wir	wissen	ich	möchte	wir	möchten
2. መደብ ሰው (ዘወትራዊ) (አክብሮታዊ)	du	weißt	ihr	wißt	du	möchtest	ihr	möchtet
	Sie	wissen	Sie	wissen	Sie	möchten	Sie	möchten
3. መደብ ሰው	er	weiß	sie	wissen	er	möchte	sie	möchten
	sie	weiß			sie	möchte		

6. Imperativ der Verben / የግሶች ትእዛዛዊ ባህርይ  
 ይህ የአቀራረብ መልክ ትእዛዝ ለመስጠትና ለማሳሰብ ያገለግላል።  
 ትእዛዛዊው ግስ ሶስት የተለያዩ መልኮች አሉት።

**Komm!** ዘወትራዊው የሁለተኛ መደብ ሰው ነጠላ ቁጥር  
 መልክ ነው። ተውላጠ ስሙ du ይወገዳል።  
 ወይም አስፈላጊ አይሆንም።

**Entschuldigen Sie!** አክብሮታዊው የሁለተኛ መደብ ሰው ነጠላ ቁጥር  
 መልክ ነው። ምድብ ተውላጠ ስሙ Sie ግሱን  
 ተከትሎ እንዲቀመጥ ይደረጋል።

**Gehen wir!** አንደኛ መደብ የብዙ ቁጥር (እንሂድ!) - እዚህም  
 ምድብ ተውላጠ ስሙ wir ከግሱ ቀጥሎ ነው  
 የሚቀመጠው።

7. Trennbare Verben (Präsens) / የሚነጣጠሉ ግሶች (ያሁን ጊዜ)  
 በጀርመንኛ ቋንቋ ውስጥ አንዳንድ ግሶች ተነጥሎ የሚወጣ ባእድ  
 መነሻ (ተጨማሪ) ክፍለ-ቃል አላቸው። ይህም ክፍለ-ቃል በአንድ ተራ  
 አረፍተ-ነገር ውስጥ በመጨረሻው ስፍራ ይቀመጣል። ተነጣጣይ በሆኑ  
 ግሶች ውስጥ የሚገኝ ክፍለ-ቃል ሁልጊዜ ጠበቅ ብሎ ነው የሚነገረው።

ንኡስ አንቀጽ	Verb			Verb-Zusatz ተነጣይ ክፍለ-ቃል
einladen anrufen mitkommen	Ich	lade Rufen Komm	Sie nach Berlin Sie mich morgen doch bitte	ein. an? mit!

አንድ የሚነጣጠል ግስ ከሞዳል ግስ ጋር አብሮ ጥቅም ላይ የሚውል  
 ከሆነ በአረፍተ-ነገሩ መጨረሻ በንኡስ አንቀጽ መልኩ አንዳለ  
 ይቀመጣል።  
 abreisen: Ich möchte morgen abreisen.

## II. Artikel und Nomen / መስተአምርና ስሞች

### 1. definiter und indefiniter Artikel / የተወሰኑና ያልተወሰኑ መስተአምሮች

በጀርመንኛ ቋንቋ መስተአምር ስምን ቀድሞ ይቀመጣል። መስተአምሮች የስሞችን ጾታ ባህርይ ያመለክታሉ። ብዙ ጊዜ አንድ ስም ለምን የተለያየ ጾታ እንዳለው (ለምሳሌ፣ der Spiegel = መስታወት die Flasche = ጠርመሰ ወይም das Buch = መጽሐፍ) ጭብጥ ማስረጃ ማቅረብ አይቻልም። ስለዚህም አንድን ስም ሁልጊዜ ከመስተአምሩ ጋር አጣምሮ መግር ጠቃሚ ይሆናል። በጀርመንኛ ቋንቋ ውስጥ ሶስት ጾታዎች አሉ።

መስተአምር	ነጠላ ቁጥር				የብዙ ቁጥር			
የተወሰነ ያልተወሰነ	maskulin (m.) ተባእት ባለቤት ተሳቢ		neutrum (n.) ግሉዝ ባለቤት ተሳቢ		feminin (f.) አነስታይ ባለቤት ተሳቢ		} ሁልጊዜ die	
	der	den	das	das	die	die		የብዙ ቁጥር የለም
	ein	einen	ein	ein	eine	eine		
አሉታዊ	kein	keinen	kein	kein	keine	keine	ሁልጊዜ keine	



መስተአምሮች የተወሰኑ ወይም ያልተወሰኑ ሊሆኑ ይችላሉ። ያልተወሰነው መስተአምር ጥቅም ላይ የሚውለው አንድ ነገር የተብራራ በማይሆንበት ጊዜ፣ ለምሳሌ አንድ ስም ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጠቀስ ነው። የተወሰነው መስተአምር በአንጻሩ አንድ ነገር የተጠቀሰ ሲሆን፣ ለምሳሌ አንድ ስም ቀደም ሲል የተገለጸ ከሆነ በስራ ላይ ይውላል።

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Da liegt ein Spiegel.  | Der Spiegel kostet zehn Mark. |
| Da liegt ein Buch.     | Das Buch kostet zwei Mark.    |
| Da liegt eine Flasche. | Die Flasche ist voll.         |

### 2. Der Possessiv-Artikel / አገናዛቢ መስተአምር

አገናዛቢው መስተአምር እንዳልተወሰነው መስተአምር ሁሉ ከስም በፊት ቀድሞ የሚገባ ነው። ተከትሎት እንደሚቀመጠው ስም ጾታና ባህርይ ሁኔታም አበቃቁን ይቀይራል። አገናዛቢው መስተአምር በነጠላ ቁጥር ተሳቢ ከተባእት ጾታ ስሞች ቀድሞ በሚቀመጥበት ጊዜ -en የሚለውን ማብቂያ ይጨምራል። አገናዛቢው መስተአምር በሳቢና ተሳቢ ነጠላ ቁጥር ከአነስታይ ጾታ ስም ቀድሞ ሲገባ ደግሞ ማብቂያው -e ነው። ስሞቹ በብዙ ቁጥር ከተቀመጡም አገናዛቢው መስተአምር በሳቢ ሆነ በተሳቢ በሁሉም ጾታዎች ማብቂያው ላይ -eን ይጨምራል።



ነጠላ ቁጥር ስሞች በፊት			ከብዙ ቁጥር ስሞች በፊት
ሳቢ		ተሳቢ	
ተባለት/ ግሉዝ	አነስታይ	ተባለት	
<b>ነጠላ ቁጥር</b> 1. መደብ ሰው 2. መደብ ሰው (ዘወትራዊ) (አክብሮታዊ) 3. መደብ ሰው	mein dein Ihr sein  ihr 	meine deine Ihre seine ihre	meinen deinen Ihren seinen ihren
<b>የብዙ ቁጥር</b> 1. መደብ ሰው 2. መደብ ሰው (ዘወትራዊ) (አክብሮታዊ) 3. መደብ ሰው	unser euer Ihr ihr	unsere eure Ihre ihre	unseren euren Iahren ihren

ለሁሉም ጾታዎች  
 በሳቢም ሆነ በተሳቢ  
 ሁልጊዜ + e  
 (meine/deine/seine...)

**3. Nomen im Plural / ስሞች በብዙ ቁጥር**

በጀርመንኛ በዙዎች ስሞች በብዙ ቁጥር መልካቸውን ይለውጣሉ። በአጠቃላይ አነጋገር በነጠላ ቁጥር ቅርጻቸው ላይ ማብቂያ ያክላሉ ማለት ነው። አንዳንድ ስሞችም Umlaut (ሌምሳሌ፣ a-ä) በመጨመር በቀላሉ አናባቢ ፊደላቸውን ይቀይራሉ። ይህ ደግሞ አነጋገሩን ይለውጠዋል። ሌሎች ስሞች Umlaut እና ማብቂያ ይጨምራሉ። ጨርሰው የማይለወጡ ስሞችም አሉ።

የብዙ ቁጥር ማብቂያ	ነጠላ ቁጥር	የብዙ ቁጥር	ነጠላ ቁጥር	የብዙ ቁጥር = ማብቂያ + Umlaut
-e	der Beruf	die Berufe	der Paß	die Pässe
-n	die Kasette	die Kassetten		
-en	die Frau	die Frauen		
-s	das Taxi	die Taxis		
-er	das Lied	die Lieder	das Tuch	die Tücher
..	der Mantel	die Mäntel		
-	das Zimmer	die Zimmer		

### III. Pronomen ተውላጠ ስሞች

#### 1. Personalpronomen/ ምድብ ተውላጠ ስሞች

ነጠላ ቁጥር		የብዙ ቁጥር		
ሳቢ		ተሳቢ	ሳቢ	
1. መደብ ሰው		ich	mich	wir
2. መደብ ሰው	(ዘወትራዊ)	du	dich	ihr
	(አክብሮታዊ)	Sie	Sie	Sie
3. መደብ ሰው	{	ተባእት	er	sie
		ግሉዝ	es	
		አነስታይ	sie	

#### 2. Fragepronomen / የጥያቄ ተውላጠ ስሞች

wer	ስለ ሰዎች ይጠይቃል (ሳቢ)	Wer spricht da? (Ex)
wen	ስለ ሰዎች ይጠይቃል (ተሳቢ)	Wen suchen Sie? (meine Mutter)
was	ስለ ቁሳቁስ ይጠይቃል (ሳቢ)	Was liegt da? (Schallplatten)
woher	ስለ አንድ ሰው/ነገር አመጣጥ ይጠይቃል	Was suchst du? (meinen Mantel)
		Woher kommt Andreas? (aus Köln)
wo	ስለ አንድ ቦታ ይጠይቃል	Wo wohnt Dr. Thürmann? (in Berlin)
warum	ስለሆነ ነገር ምክንያትን ይጠይቃል	Warum arbeiten Sie? (Ich brauche Geld)
wie	ስምን ለመጠየቅና ስለ አንድ ሰው/ነገር ዝርዝር ሁኔታ ማውጣት ሲፈለግ	Wie heißen Sie? (Andreas Schäfer)
		Wie ist der Mensch? (neugierig)

#### 3. Negation / አፍራሽ

nicht	አንድን ግስ ያፈርሳል	Das verstehe ich nicht.
kein/ keine	የ ein/ eine አፍራሽ	Andreas hat keine Flöte.
nichts	የ alles ተቃራኒ (ሁሉንም ነገር)	Ich verstehe alles. Ich verstehe nichts.

#### 4. Partikeln / አንድን አባባል የማጠንከር/የማለስለስ ባህርይ ያላቸው ቃላት፣

ፓርቲክሎች በጀርመንኛ የአንድን አባባል መንፈስ የማይቀይሩ ጥቃቅን ቃላት ናቸው። በተለይ በንግግር ቋንቋ ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ። በአጠቃላይ የአንድን አባባል መንፈስ የማጠንከር/የማጠንከር ወይም የማለስለስ ባህርይ አላቸው።

ለምሳሌ -  
 በአንድ ነገር መገረምን አጠንክሮ ለመግለጽ Was machen Sie **denn** hier?  
 አንድን ትእዛዛዊ ቃል አለስለሶ ለማቅረብ Probiere **mal!**